

**ወቅቱ ተግባራዊ ምላሽ የሚሰጥበት ነው!!!**

**ከተለያዩ የኢትዮጵያ የፖለቲካና የሲቪክ ድርጅቶች የተሰጠ የጋራ መግለጫ**

በሥልጣን ላይ ያለው የወያኔ መንግስት ሀገሪቷን ከተቆጣጠረበት እ.ኤ.አ 1991 ዓ.ም ጀምሮ፤ ሀገራችን ኢትዮጵያን፤ በታሪክ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ፤ ቁልቁል እየጎተታት ይገኛል።

ያለ ህዝብ ፍላጎት፤ አዲስ አበባ ላይ የነገሱት መለስ ዜናዊ፤ ህዝብን ሳይጠይቅ፤ ከህዝብ ሳይመክር፤ በገዛ-ፈቃዱ በመመራት ኢትዮጵያን ወደብ አልባ ሀገር አድርጓታል። በድንበር ሰብብ ከኤርትራ ጋር ጦርነት ገብቶ፤ ከሁለቱም ወገን ወደ መቶ ሺህ የሚጠጋ ሰው በጦር ሜዳ እንዲማገድ ሆኗል። ጦርነቱን 'በድል' ካጠናቀቅን በህዋላ፤ በዓለም ታሪክ ታይቶም ተሰምቶም በማይታወቅ መልኩ፤ አልጀርስ ላይ ስምምነት በመፈረም 'ድሉ' እንዲቀለበስ ተደርጓል።

በምስራቁ የሀገራችን ክፍል፤ በማያገባውና በማይመለከተው ጉዳይ፤ የቡሽ አስተዳደርን ድጋፍ ለማግኘት ሲል ብቻ፤ ጦር ሰብቆ ሰራዊት ልኮ፤ ሰማልያን ወረረ። በሁለት ሳምንት ውስጥ በድል እንወጣለን ተብሎ እንዳልተዘፈነና ከበሮ እንዳልተደለቀ፤ ወረራንና ጣልቃ ገብነትን በተቃወሙ የሰማልያ ወጣቶች ተገዶ በሽንፈት አቀርቅሮ በመውጣት ላይ ይገኛል።

በምዕራቡ 'ግንባር' ደግሞ፤ አሁንም በሥልጣን ላይ ለመቆየት በሚደረግ ጊዜያዊ ጥቅም፤ የሀገር ድንበር፤ ከህዝብ ሳይመክር፤ ለሱዳን እየሸነሸነ ሰጠ።

አብዮታዊ-ዲሞክራሲ በሚል የተዳቀለ ፕሮግራም፤ የአንድ ፓርቲ አምባገነናዊ አስተዳደር መሰረተ። በዚህ ግራ የተጋባ ፕሮግራም መሰረት፤ መድብለ ፓርቲ የሚፈቀደው፤ ሲቪክ ማህበራት እንዲንቀሳቀሱ የሚፈቀድላቸው፤ ነፃ ጋዜጦች የሚታተሙትና የሚሰራጩት፤ የወያኔ ደጋፊና ጥገኛ እስከሆኑ ድረስ ብቻ ነው። ከዝያ ውጭ፤ ሀሳብን መግለፅ፤ መቃወም፤ መደራጀት፤ የመሳሰሉት መሰረታዊ የሰው ልጆች ተፈጥሯዊ መብቶች የተከለከሉ ናቸው። የመንግስት መዋቅር በፓርቲው ቁጥጥር ስር ወድቀው፤ የወያኔ ግፍ ማስፈፀሚያ ተቋማት ሆኑ። ምርጫ ቦርድ የውሸት ሆነ፤ ፍርድ ቤቶች ከአቶ መለስ ትዕዛዝ የሚሰጣቸው አሻንጉሊት ሆኑ፤ የመንግስት መገናኛ ብዙሃን፤ የወያኔ አፈ-ቀላጤና ፕሮፓጋንዳ መንገዥ ሆኑ፤ የፀጥታ ሀይሎች፤ ፖሊስና ጦር ሰራዊቱ፤ ለአቶ መለስና ለወያኔ ከፍተኛ ባለሥልጣናት አቤት ወይም የሚሉ፤ ተላላኪዎች ሆኑ። የከተማና የገጠር መሬት በወያኔ ቁጥጥር ሲሆኑ፤ የነፃ-ገበያ ፖሊሲ ከወረቀት ያላለፈ ሆነ። ከፓርቲ ኩባንያዎችና ቅርቦቻቸው በስተቀር ነግዶ ማትረፍ የማይሞከር ሆነ። ገበሬው አርሶ መብሉት፤ ሰራተኛው ሰርቶ ማደር የሩቅ ተስፋ ብቻ ሆኑበት።

በዚህም ምክንያት፤ በሃገራችን ድህነት ተባባሰ። በአንፃራዊ መልኩ የተሻለ ምርት ይታይባቸው የነበሩ የደቡብና ምዕራብ ሀገራችን ክፍሎች ጭምር በድርቅ ይጠቁ ጀመር። የሥራ አጥ ቁጥር ተበራከተ፤ ዋጋ ሽቅብ ተስፈነጠረ።

ሰፊው የኢትዮጵያ ህዝብም እምቢኝ አልገዛም ማለቱን አላቋረጠም። በገጠር በከተማ፤ በሀገር ውስጥና ከሃገር ውጭ በግልና በቡድን ትግሉን ተያያዘው። ገዥው ሀይል በግፍ ማሳደዱን፤ ማፈኑን፤ ማሰሩንና፤ መግደሉን አፋፋሪው። በአኝዋክና በሶማሊያና በአሮሞ ብሔረሰቦች ላይ የተወሰደው ጅምላ ጭፍጭፋ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተጋለጡ፤ ተወዝዘው። በጋምቤላ፤ በቴፒ፤ በወለጋ፤ በአርሲ፤ በሃረር፤ በጎጃም፤ በወሎ፤ በጎንደር፤ በአዲስ አበባ፤ በአጠቃላይ፤ በሁሉም የሀገራችን ክፍሎች፤ ህዝቡ ላይ የግፍ ግፍ ተፈፀመ። በአሮሞው፤ በትግራይ፤ በጉራጌው፤ በአማራው፤ በወላይታው፤ በሁሉም ብሔር ብሔረሰቦችና ቋንቋ ተናጋሪዎች ላይ ጥቃት ተሰነዘረ። እስላምን ክርስትያኑ በአንድ ላይና በተናጠለ ተዘመተባቸው። ወጣቱ፤ አዛውንቱ፤ ህፃናት፤ ሴቶች፤ ወንዶች፤ የወያኔ ሰለባ ሆኑ። በቅርቡ የአንድነት ፓርቲ ሊቀመንበር በሆኑት ወ/ት ብርቱካን ሚዴቅሳ፤ በታዋቂው አርቲስት ወጣት ቴድሮስ ካሳሁን / ቴዲ አፍሮ/ እና በሌሎች የነፃነትና የፍትህ ተሟጋችና ታጋዮች የተወሰደው የእስር እርምጃ፤ የወያኔን ግፈኛ አገዛዝ መጦዙን ያመለክታል።

ወያኔ ይህንን ግፍ የሚያደርገው “ከልካይ የለኝም፤ ህዝብ ተከፋፍሏል፤ ፈርታል፤ ደካማ ነው።” በሚል የማን አለብኝነት እብራት ተወጥሮ ነው።

ስለሆነም አገር ከመጥፋቷ በፊት ወደ ገደል ዉስጥ እየወሰደን ያለዉን የጥፋት ባቡር ማስቆም ታሪካዊ የዜግነት ግዴታችን ነው። የኢትዮጵያዉያን አንድነትና መተባበርም የግድ ነው። ስለሆነም እኛ ስማችን ከታች የተዘረዘረዉ የፖለቲካ ድርጅቶችና የሲቪክ ማህበራት የሚከተሉትን አቋሞች በጋራ አሳልፈናል፡

1. ወ/ት ብርቱካን ሚዴቅሳ የአንድነት ለዲሞክራሲ ለፍትህ ፓርቲ ሊቀመንበር፤ አቶ በቀለ ጂራታ የአሮሞ ፌደራሊስት ደሞክራሲያዊ ንቅናቄ ዋና ጸሃፊ ፣ አቶ ፀጋዬ ገ/መድህን የኢትዮጵያ ህዝብ አብዮታዊ ፓርቲ አባል፤ አቶ አበራ የማይ አብ የቀድሞ የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ኅያሎች ቅንጅት ተወካይ፤ ታላቁ የኪነት ሰው ወጣት ቴምድርስ ካሳሁን እንዲሁም በፖለቲካ አቋማቸው የታሰሩ፤ በብዙ ስማቸውን የማናወቃቸው በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ዜጎች በየክልሉ ያሉ እሥር ቤቶችን አጣበዋል። በቅርቡም የመኢአድ የሕዝብ ግንኙነት ክፍል ሃላፊ የሆኑት ወ/ሮ መሰበወርቅ ታሰረዉ በዋስ መለቀቃቸው የሚታወስ ነው። ስለሆነም ሕወሃት እንዳሻዉ እያሰረ እንዳሻዉ እየፈታ

የሚያደርግውን እኩይ ተግባር ፣ ወገኖቻችንን በግፍ በፖለቲካ አመለካከታቸው ምክንያት መታሰራቸውን አጥብቀን እናወግዛለን። ከአሥር ያለ አንዳች ቅድመ ሁኔታ ሕወሃት/ኢሕአዴግ እንዲፈታ አጠንከረን እንጠይቃለን።

2. ሀገራችን አንድነቷና ሉአላዊነቷ ተከብሮ፤ ሰላምና ፀጥታዋ ተጠብቆ፤ ህዝቧ በነፃነትና በእኩልነት የመኖርና የመሥራት መብት ተከብሮለት፤ የበለፀገች እንድትሆን፤ ገዥው ፓርቲ፤ የፖለቲካ ምህዳሩን ክፍት እንዲያደርግ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን።
3. የኢትዮጵያ አንድነትና ሉአላዊነት እንዲረጋገጥ፤ ሕግ የበላይ እንዲሆን፤ የዜጎቿ መብት የተረጋገጠበት የዲሞክራሲ ስርዓት የተገነባባትና ጾታ ዘር ኃያማኖት ቋንቋ ሳይባል ሁሉም እኩል የሆኑባት አንዲት ኢትዮጵያን ለመገንባት ትግላችንን እናጠናክራለን።
4. በአገር ውስጥም የሚኖሩ ሆነ ከአገር ወጭ የተበተኑ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵይ ወዳጆች ሁሉ ከተባበርን መወጣት የማንችለው ተራራ እንደሌለ በማመን ከፊታችን ላለው ትልቅ መስዋዕትነት የሚጠይቅ ትዕግስት አስጨራሽ ትግል የዜግነት ድርሻችንን እንደንወጣም በአክብሮት አገራዊ ጥሪ አናቀርባለን።

**ኢትዮጵያ ለዘላለም በነጻነቷና በአንድነቷ ተከብራ ትኑር !**

የአንድነት ለፍትህና ለዲሞክራሲ ፓርቲ ድጋፍ ሰጭ ማህበራት በሰሜን አሜሪካ  
የአንድነት ለፍትህና ለዲሞክራሲ ፓርቲ ድጋፍ ሰጭ ማህበራት በካናዳ  
የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ኃይሎች ሕብረት  
የኢትዮጵያ ህዝብ አብዮታዊ ፓርቲ - ዲሞክራቲክ  
የግንቦት ሰባት ንቅናቄ  
ጋሻ ለኢትዮጵያ  
የኢትዮጵያ አገራዊ ጉባዔ  
የኢትዮጵያ ሶሊዳሪቲ ንቅናቄ